



ለፖለቲካ ፍጅታ ሲባል ብቻ የሚደረጉ አይን ያወጡ የግፍ ግድያዎችን እናወግዛለን!

ሀገራችን ኢትዮጵያ የተለያዩ ቋንቋዎች የሚነገሩባት በርካታና ውብ ባህሎች የሚታዩባት ጥንታዊ ታሪክ ካላቸው ጥቂት ሀገሮች አንዷ ነች። የኢትዮጵያ ሕዝብ በጋራ ባለፈባቸው የታሪክ መስተጋብሮች፣ የሀገሩን አንድነትና ሉአላዊነት ላለማስደፈር ከውጭ ወራሪ ኃይሎች ጋር ባሳለፋቸው የተጋደሉ የታሪክ ጊዜያቶች፣ በሀገሩ ውስጥ ከቦታ ቦታ በመዘዋወር በመኖር በመጋባትና በመዋለድ በፈጠረው ጠንካራ ማህበራዊ ትስስርና ግንኙነት፣ በቆይታም በሀይማኖትና በባህል መወራረስ በቋንቋ አጠቃቀም የኢትዮጵያዊነትን የጋራ ስነልቦና እንዲፈጠርና ብዝሃነት እንዲያብብ አድርጎታል። ይህም ብዝሃነትና ህብረ-ብሄራዊ ቀለም ለሀገራችን ወብታችን ሆኖ ደምቀን እንድንታይና ተሳስረንም እንድንኖር አስችሎናል። ይህን አንድነቱን የውጭ ወራሪዎች እና የሀገር ውስጥ የሰልጣን ጥመኞች በተቻላቸው ሁሉ አለመግባባትን ሊፈጥሩ ይችላሉ ያሏቸውን ያልነበሩና ያልተሰሩ በታሪክ የማይታወቁ የፈጠራ ትርክቶችን በመፈብረክ ሊከፋፍሉት ሞክረዋል። ሆኖም በዋህ የማይነጣጠል ለመነጣጠል ውል የማይገኝለት በጥብቅ የተሸመነ እና አብሮ በመኖር ታሪክ የተገመደ ታሪካዊ ትስስር ስላለው ከቶውንም ትላንትም አልተሳካላቸው። ዛሬም ሆነ ነገ አይሳካላቸውም።

ባለፉት ሶስት አስርተ አመታት ያለፍንባቸው የታሪክ ሂደቶች የሚያሳዩንም ይሁኑ ታሪካዊ ጭብጥ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ በሰልጣና አርቆ አስተዋይ በመሆኑ ምኞትና ቅዠታቸውን እንደገናም በኖ እንዲጠፋ አድርጎታል። ጨቋኝና የሰልጣን ጥመኞች አሁንም ተስፋ ባለመቆረጣቸው ወላጆች ገና በስርዓቱ ቁስላቸው ሳያገግም፣ ልጆቻቸውን በግድያ ያጡ ቤተሰቦች ሀዘናቸው ሳይወጣላቸው፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ ከለውጡ መልካም ነገር ይመጣል ብሎ በጉጉት እየጠበቀ ባለበት ሰዓት፣ ኢትዮጵያ በታሪኳ ውስጥ በአባይ ላይ እየገነባች ባለው የሕዳሴ ግድብ ግንባታውን እና የውሀ ሙሌቱን እየጠበቅን ባለንባት ሰዓት ሲረከቅ አሁንም ኢትዮጵያን ለማተራመስ ያግዘናል ያሉትን የጭካኔ ስራ ፈፀሙ። ዝነኛውን አርቲስት ሆጫሉ ሁንደሳን በመግደል ሀገራችንን የፍጅት አንባ ለማድረግ እና ወደ ሰልጣን ለመመለስ የሚችሉትን ቢሞክሩም ህዝቡ በተለመደው ብልህቱ እንደሚመኙት አልሆነላቸውም። የሆጫሉ ሁንደሳ ግድያ ሰብብ ተደርጎ እና ታቅዶ ለብሔሮች ፍጅት መነሻ እንዲሆን በኢትዮጵያ አንድነት ላይ የተቃጠ ሀገራችንን የማፈራረስና ሕዝቡን ለማፋጀት የታቀደ ሴራ ነው ። ሆጫሉን ቢገሉም የታሰበው ብሔሮችን እርስ በእርስ የማፋጀቱ ሴራ ግን ሲረከቅ በጠበቁት ደረጃ አልተሳካላቸውም። የአርቲስት ሆጫሉ በመሀል ከተማ በጭካኔ መገደል እና ከዚያ ጋር በተያያዘ ኢሰብሃዊ በሆነ መንገድ የተጨፈጨፉት ወገኖቻችን ደም እጅግ ከልብ ያሳዘንን ሲሆን ለሙታን ቤተሰቦች፣ ዘመድና ወዳጆች መፅናናትን እየተመኘን፣ የሞቱትን ነብስ ይማር እንላለን።

መንግስት የአርቲስት ሆጫሉ ሁንደሳ ገዳዮችም ሆነ፣ ያንን መነሻ በማድረግ ከግድያው ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸውን ንጹሃን ወገኖቻችንን በአደባባይ የጨፈጨፉትን፣ ትእዛዝ በመስጠት ያስጨፈጨፉትን የሕዝብ ሀብትና ንብረት ያወደሙትን ከነመሪዎቻቸው በማሰር ለሕግ ለማቅረብ እየወሰደ ያለውን የሕግ የበላይነት ለማስከበር የሚደረገውን እርምጃ በዚህ አጋጣሚ ሳናደንቅ አናልፍም። ከዚያ ጋር በተያያዘ ጥቃቶችና አስቃዊ ግድያዎች በንፁሃን ወገኖቻችን ላይ ሲፈፀሙ በቸልተኝነት ቆመው በተመለከቱና ግዴታቸውን ባልተወጡ የፖሊስና የደህንነት ኃይሎች ላይ እርምጃው እንዲቀጥልና ጥፋተኞች በአስቸኳይ በህግ ፊት እንዲቆሙ እንዲደረግ እንጠይቃለን።

እኛ በጀርመን የኢትዮጵያዊያን የወይይትና ትብብር መድረክ አባላት ይህ ለውጥ እንዲመጣ እንደ ዲያስፖራ ማሕበረሰብ በተለያዩ መንገዶች የበኩላችንን ታሪካዊ ድርሻ ስንወጣ ቆይተናል። ከለውጡ በኋላም፣ ለውጡ የተፈለገበትን ግብ እንዲመታ የሚደረጉትን እንቅስቃሴዎች እንዲሁም የሽግግር ሂደቱ እንዳይደናቀፍ እና የኢትዮጵያ ሕዝብ በነፃና ፍትሃዊ ምርጫ መሪዎቹን መርጦ የሚሾምበት እና የሚያወርድበት የታሪክ እርክን ላይ እንዲደርስ ለማድረግ የሚያስችሉ የዲሞክራሲ ተቋማት ግንባታን ጥረቶች በአንክሮ እየተከታተልን ተገቢውን ድጋፍ ስናደርግ የሚታዩ ችግሮችም ለእርምጃ ትኩረት እንዲያገኙና መሻሻሎችም እንዲደረጉ በመጠቀም በተለያዩ መንገድ ድርሻችንን ስናበረክት ቆይተናል።

በአሁኑ ወቅት ሀገራችን እያካሄደች ካላቸው ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ጉዞ ከፍተኛውን ቦታ የያዘውና መላው ሕዝብ ትልቅ ግምት የሚሰጠው የሕዳሴው ግድብ ነው። የሕዳሴውን ግድብ የግንባታና የውኃ ሙሊት በተመለከተ መንግስት ከታችኛው ተፋሳሽ ሀገሮች ጋር የሚያደርገውን ድርድር እና የዲፕሎማሲ ስራዎች በቅርብ በአንክሮ እየተከታተልን ሲሆን በዚህም



በጀርመን የኢትዮጵያውያን የወይይትና ትብብር መድረክ
 Ethiopian Forum for Dialogue and Cooperation in Germany
 Äthiopisches Forum für Dialog und Zusammenarbeit in Deutschland

መንግስት የሀገራችንን ሉአላዊነት ለማስከበርና እና ጥቅሟን ለማስጠበቅ የሚያደርገውን ጥረት ትክክለኛ እርምጃ ሆኖ

አግኝተነዋል። ኢትዮጵያ የተፈጥሮ ሀብቷን የመጠቀም ሙሉ መብት ያላት እንደመሆኑ ውኃውን የሚጋሩ የታችኛው ተፋሰስ ሀገራችንም ጥቅም በማይጎዳ መልኩ አለም አቀፍ ድንበር ተሻጋሪ ወንዞችን አጠቃቀም መሰረት በማድረግ ተፈጥሯዊ መብቷን ለማስጠበቅ የምታደርገውን ትግል በድግግ ማረጋገጥ፣ በማቴሪያል፣ በውጭ አለም የኢትዮጵያን አቋም በማሰረዳት እንደሰፊ ማህበር እና የዲያሰፖራ ማህበረሰብ የድርሻችንን ለመወጣት ዝግጁ መሆናችንን ስንገልፅ፣ ቀደም ባለው ዘመን የተለያዩ ምክንያቶች ኖረው በግድቡ ዙሪያ ጉራማይሌ የሆኑ አመለካከቶች አስተናግደን እንደነበር አይካድም። ያም ሆኖ በአሁኑ ጊዜ ግን በአባይ ግድብ ጥያቄ ዙሪያ ከሉአላዊነታችን መከበርና መደፈር ጋር ነጥሉን የማናየው ብሔራዊ ግዴታችን መሆኑንም ተገንዝበናል።

በቅርቡም ለኢትዮጵያ ሕዝብ ያለንን ወገናዊነትና ድጋፍ ለመግለፅ እንዲሁም በተቀናበረ ሴራና በተደራጀ መልኩ ዘርና ሀይማኖት ተኮር ፍጅት የሚያካሄዱትን ኃይሎች የሚያጋልጥና የሚያወግዝ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍሎች ያካተተ ጠንካራ ሰላማዊ ሰልፍ ጁላይ 18/2020 በተለያዩ የአወሮጃ ከተሞች ለማድረግ በዝግጅት ላይ ነን።

ሁሉም ኢትዮጵያዊ ስለ ሀገሩ ጉዳይ በአንክሮ እንደሚከታተለው ሰሞኑን ሀጫሉን ያስገደለው ኃይል “ጅራፍ እራሱ ገርፎ እራሱ ይጮሃል” እንደሚባለው የግፍ ግድያውን ለመሸፋፈን በየቦታው ያዙኝ ልቀቁኝ እያለ ጩኸቱን እያሰማ የሚገኝ በመሆኑና እኛም በግርግር እና በሴራ በተሸረበ የፖለቲካ ሸፍጥ አገራችንን ማንም እንዲያተራምሳት መፍቀድ ስለማይገባን ከላይ በተጠቀሰው ቀን በየአካባቢያችን በሚደረጉት ሰልፎቹ ላይ ተገኝተን የኢትዮጵያዊነት ግዴታችንን እንድንወጣ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን።

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!

ፍራንክፈርት፣ ጁላይ 12/2020